

ያባት አደራ

አንድ ወንድም ነበረኝ አንድ ጌድ ነበረኝ

የምለው ደብተራ፤

ነገር ማይሰለቸው መከራ ማይፈራ

ስም አይጠሬ መንደር መሸቶብኝ አድሬ

የደብተራ ነገር ሁልግዜ ጠርጣሬ

ነግቶ ስንደፉደፍ ወጣ እንዳለ አንድ እግሬ፤

በጥሬ ቢያልሰኝ ዞር አልኩኝ አፍሬ።

ከጥሬው ነቅቶ ቀና ብዩ ሳየው፤

ያ የለመድኩት ለካሰ ደብተራው ነው።

ካፍረቴ ወጥቶ፤ የልብ ልብ ገዝቶ፤ ልቆጣው ስሞክር

ጃፋታም ዱርየ መቸም አትመክር

አለና በንዴት መሬት ሲቆረቀር፤

ሁሉንም አማልክት አንደኛውም ሳይቀር

ስሜን እየጣራ ይማጸነው ጀመር።

ትቸው ዞር ልል ስል አማትቦ ሳይጨስ

ለቀም አርጎ ያዘኝ ወደሱ እንድመለስ።

በሀዘን ተዉጦ እጅን ጨበጠና

እርባናውን ይስጥህ ያባትክን ልቦና፤

አለና በደንገት ስላለመው ህልሙ ማጫዎት ጀመረኝ

አባትህ በህልሜ ያለኝ ልንገርህ መቸም ከዕቃ አትቆጥረኝ

ግን ልብ ይስጥህና ልብ ብለህ አድምጠኝ።

እንዲህ ዘለህ ፈርጠህ ቸግሩ ሲመጣ

ሰማይ ምድሩ ክዶህ መድረሻ ስታጣ

በገዛ ቤትህ ውስጥ፤ ለመኖር ተሰኛህ፤ በርህ ተዘግቶብህ፤

ከምንጭህ ላይ ቀድተህ መጠጣት ሲያቅትህ

ምድር ቀውጧ ሁና መፍትሄዉ ሲሳንህ

ያባትክን ኑዛዜ ይችን ከታብ ከፍተህ

ለችግርሀ ሁሉ መዳህኒቱ አለልሁ።  
ታዲያ በዚያን ጊዜ አደራ የምልህ አደራ የሚልህ።  
ለሁሉም ተናገር መልሰህ መላልሰህ።  
አለና ከታቧን በሲር ገመድ አርጎ ፣ ባንገቱ አጥልቆ።  
ድንገት ተሰወረ ጎዳናውን ዘልቆ።  
የ ኋላ የኋላ እኔም ሰው ሆንኩና ልቦና ገዝቻ  
ቤት ትዳር መሰርቻ  
ባለ ጥሬት ሁኝ አንቱ ተብዩ ኮርቻ፤  
ታዲያ\_አዘቦት በምሄድበት ጎዳና የሚቀመጥ ለማኝ  
በየቀኑ የሚያስታውሰኝ  
'አለም አላፊ ነው  
መልክ ረጋፊ ነው  
አለሞቻ አትለፉኝ  
እኔም እንደናገተው ነበርኩኝ  
ቀን ጥሎኝ እዚህ ወደኩኝ' ።  
እያለ ሲያስታውሰኝ  
ወይድ እባክህ ምን ይላል አያ\_ እኔስ ከታቤ አለችልኝ።  
እያልኩ በልቤ ወሰጥ ስኩራ ስደነፋ  
ማተቤን ጭብጥ አርጌ ይዠ እንዳትጠፋ፤  
ከዋልኩበት ወዩ ቤቴ ስመለስ  
አየሁት መንደሬን በሳት ሲታረስ፤  
የነበረው እንዳልነበረ ሁኖ  
ሀብትና ጉበረቴ ዶጋ አመድ ሁኖ፤  
ማን እንዳቃጠለው እያወኩኝ  
አቅም አጥቻ ተሰኖኝ  
ለመናገር ፍርሃት ወጥኝ።  
ያልተቃጠለችውን ከታቤን አውጥቻ  
የችግር መዳህኒቱን ለማወቅ ጓጉቻ

ትርትር አርጌ ባያትማ

በብራናው በጥቁር ቀይ ቀለም ተሸልማ

ትላለች የሚሰማ ጀር ያለው ይሰማ፤

እያለች ደማ ደጋግማ።

ያንተ ችግር የሁሉም ነው

የሁሉም ችግር ያንተ ነው፤

ለሁሉም ንገር አደራ

መዳሀኒቱን እንድትካፈሉ በጋራ።

በኢትዮጵያ ስም አርጋችሁ በእናታችሁ

መሃላውን ተማምላችሁ፤

እነሆ ቃለ ኑዛዜየን ውሰዱት

ለልጅ ልጆቻችሁ ሰጡት

ብሎ በአሜን ደምድሞ

እንዲህ ሲል ይጀምራል ኑዛዜውን በአርምሞ።

ኑዛዜ

የተዳፈነ እሳት ሲገፋ ረመጡ ሲፈካ

አመዱን ገልጦ ጭብጥ ገለባ ሲነካ

የቁጭት አመዱን ገፍቶ ጥይት ሲያሸካካ

ያዳፈነውን ሲያዳፍን

የገለጠውን ሲያመሰግን

ለይኩን ብርሃን ብሎ የትግል ጮራ ሲፈነጥቅ

ለሁሉም ፋና ሊሆን ብርሃን ሲሰነጥቅ።

የተገፋ እንዲገፋ ዐመጽን እንዲያመቻች

አብሪ እንዲሆን መንገድ ከፋች

የተዳፈነው ረመጥ ፈክቶ ቀልቶ፤

በሙቀቱ አሙቆ፤ እሳትነቱ አሳይቶ

ዎላፈን ግለቱን

ነበልባል ብርሃኑን

ሀብረ ብሄር ቀለሙን  
ቀስተ ደመና መልኩን  
የሙቀት እና የብርሃን ውህደቱን  
የአንደነት ፍጹምነት  
አብሮ ለመኖር በእኩልነት  
ለመኖርም በጋራ ለመሞትም በአንድነት  
የተቀጣጠለው እሳት እንዳይጠፋ  
ከጎራ ጎራ እንዲያያዝ እንዲሰፋፋ፡፡  
ትክሻ ለትክሻ ተደጋግፈን  
እጅ ለእጅ ተያይዘን  
በአንድነት ኢትዮጵያን እያሰብን  
ዝክረ ነገር የሆነው ታሪክ ታሪካችን  
የጋራ ሰንደቅ አላማችን  
መመሪያችንን አንግበን ተሸክመን  
ህያው ህይወትን ለማዳን  
ክቡር ህይወትን ሰውተን፤  
ወደ አሰብነው ድል እንደርሳለን  
ኢትዮጵያን ለዘላለም እናድሳለን።  
የፈሪሃ እግዚአብሔርን እምነታችን ፈሪሃ ወያኔ የመሰላቸው፡፡  
በበደል ያረረን ህዝብ እንዳይነሳ ፈርተው  
ሲሉ አትንኩን አትነካኩን ይመጣል መከራ  
እያሉ ሲያናፉ ያህያ ፉከራ  
ከአንበሳ የማያድን የቀርቅሃ ካራ  
እኛስ አላይቶም  
እኛስ አልሰምቶም  
እንዲሉ፤  
አቴና ወጊ ወገቡን ሰባቂ  
አራሱ ገድሎ አራሱ አስታራቂ

በጸላይ ሰናይት መንፈሱ

በዳቦሎስ ፈረሱ

አገር ሽጦ አገር አፍርሶ

ምስጥ ቦርቧሪ ኩይሳ ለብሶ

ሊያፈርስ ሲከጅል የብረትን ምስሶ

ብረት በምስጥ አይፈርስ

የታሪክ ሀቅ ነውና አይደመሰስ።

የሀንስ አንገቱን ሲያጣ

ቴዎድሮስ ሽጉጡን ሲጠጣ

አድዋ ላይ የደም ጎርፍ ሲቀዳ በየጎራው ጥይት ሲንጣጣ

የምኒልክ ፍልሚያ አልነበረም ለጭዋታ ለለበጣ

ሁሉንም ባለታሪክ ያረጋቸው

ተከታዩን በቀዳሚው ፈለግ ያስኬዳቸው

ቁንዳላ ሹሩባ ያሰራቸው

የግርማ ሞገስ ካባ ባርኔጣ ያለበሳቸው

ህያው ግብር ታሪክ የሆናቸው

ኢትዮጵያን ለዘለዓለም በማለታቸው፤

ነውና ደማቸውን ማፍሰሳቸው

መስዋዕትነትን መቀበላቸው

ነውና በፈለጉ እንድንከተላቸው።

ሆነና፤ ያንን ታሪክ ድጠው

እንዳልነበረ ደፍጥጠው

ያልነበረውን ነበር ብለው

የነበረውን ከደው

የታሪክ አተላ ከመሆን ልቀው

ያልታይቶ ያልተሰምቶ የታሪክ ጸሃፊ ሆነው

ላም ባልዋለበት ኩብት ሲለቅሙ

ውጊያ በሌለበት አርበኛ ሲሸልሙ

በጦር ሜዳው ያልነበረ  
ካሃዲው ባልዋለበት ሜዳ እየፎከረ  
ታሪክን ተረት እንቆቅልሽን ታሪክ  
ጀግንነት ባልተሰራበት መስክ  
እውነት ለውሸት ሊንበርከክ ?  
አልታይቶም  
አልተሰምቶም  
ጡት አይጠባ አያድግም  
ልጅ ሆኖ አይታቀፍም  
የእንግዶ ልጅ ጠባብነት  
ይቀበራል በመጣበት በኢትዮጵያዊነት።  
በእፋኝነት ትዕቢቱ ባፏጩበት  
በአንደኛው ክስተቱ በወልቃይት  
የቀበራል ለዘልዐለም በኢትዮጵያዊነት።  
የእንግዶ ልጅ ልጅ አይሆንም  
ጡት አይጠባም አያድግም  
ጠባብነት አይታቀፍም  
እናም እንዳሉት አርበኞች  
ሃገር ወዳዶች  
ሙታን ታጋዮች  
ያሉን ያደራ ቃላቶች፣  
ግፍና መከራ ሞልቶ ተርፎ ሰፈሰ  
ድንበር ሲጣስ አገር ሰፈረሰ  
የማንነትህ መግለጫ ሰንደቅህ  
ቡጫቂ ጨርቅ ብለው ሲጥሉብህ  
ያኔ የመጨረሻው ዲወል ደውሏል  
የተነሰ የታጠቅ አዋጅ ታውጇል፣  
ተብሏል ተነሰ፣ ተነሰ፣ ጂረ ተነሰ ተብሏል።

አሁንም ተነስ፣ ተነስ፣ ያልተነሳህ ተነስ

ፈለጉን ተከትለህ ገስግስ

ኢትዮጵያ ባንድነት እንድትቆም እንድትታደስ

ነውና ያባት አባት አደራ

ሳታመነታ ሳትፈራ

ተነስ ተነስ ሳታመነታ ገስግስ

ኢትዮጵያችን በአንድነት እንድትታደስ።

ብሩህ ቀን ከፊታችን

በአንድነታችን ! ! !

ከ አሰማህኝ ጉና

